


10



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ አንደኛ ዓመት ቁጥር ፳፫
አዲስ አበባ ጥር ፳ ቀን ፪ሺ፯

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

21st Year No. 23
ADDIS ABABA, 16th January, 2015

ግዑ

ደንብ ቁጥር ፫፻፴፫/፪ሺ፯ ዓ.ም

የአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክን መሰየሚያ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት ደንብ.....ገጽ ፯ሺ፱፻፳፰
አባሪ.....ገጽ ፯ሺ፱፻፹፯

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፫፻፴፫/፪ሺ፯

የአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክን ለመሰየም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ
ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈፃሚ
አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው
አዋጅ ቁጥር ፯፻፺፩/፪ሺ፫ አንቀጽ ፭ እና በዱር
እንስሳት ልማትና ጥበቃ አጠቃቀም አዋጅ
ቁጥር ፭፻፵፩/፲፱፻፶፱ አንቀጽ ፬ (፪) መሠረት ይህን
ደንብ አውጥቷል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክን
መሰየሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
ቁጥር ፫፻፴፫/፪ሺ፯” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው
ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “አዋጅ” ማለት የዱር እንስሳት ልማት፣
ጥበቃና አጠቃቀም አዋጅ ቁጥር
፭፻፵፩/፲፱፻፶፱ ነው፡፡

CONTENTS

Regulation No.333/2014

Alitash National Park Designation Council of
Ministers RegulationPage7978
Annex.....Page 7987

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 333/2014

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO PROVIDE FOR THE DESIGNATION OF ALITASH NATIONAL PARK

This Regulation is issued by the Council of
Ministers pursuant to Article 5 of the Definitions of
Powers and Duties of the Executive Organs of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia
Proclamation No. 691/2010 and Article 4 (2)
Development, Conservation and Utilization of
Wildlife Proclamation No. 541/2007.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Alitash
National Park Designation Council of Ministers
Regulation No. 333/2014”.

2. Definition

In this Regulation unless the context otherwise
requires:

1/ “Proclamation” means the Wildlife
Development, Conservation and Utilization
Proclamation No. 541/2007;

የንጹ ሞጋ Unit Price 17.60

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቀ. ፱ሺ፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፪/ በአዋጁ አንቀጽ ፪ የተሰጡ ትርጓሜዎች ለዚህ ደንብም ተፈጻሚ ይሆናሉ።

፫/ “ጉልት” ማለት ከጠንካራ ነገሮች ተሠርቶ የትሪጎኖሜትሪክ ነጥቦች የቅየሳ ዘዴ በድንበር ላይ የሚተከል ቋሚ የቅየሳ ምልክት ነው።

፬/ “ባለስልጣን” ማለት በአዋጅ ቁጥር ፳፻፸፭/፪ሺ የተቋቋመው የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለሥልጣን ነው።

፭/ ማንኛውም በወንድ ምታ የተገለጸው ሴት ንም ይጨምራል።

፫. የአልጣሽ ብሔራዊ ፓርክን መሰየም

በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፳፻፳፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፬ ንዑስ አንቀጽ (፩) መሠረት “አላጥሽ ብሔራዊ ፓርክ” ተብሎ ሲጠራ የነበረው ፓርክ “አልጣሽ ብሔራዊ ፓርክ” ተብሎ (ከዚህ በኋላ “ፓርክ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተሰይሟል።

፬. የፓርኩ ዳር ድንበር

ፓርኩ በአማራ ክልል በሰሜን ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ አስተዳደር የሚገኝና በጠቅላላው 266,570 ሃክታር ቦታ የሚሸፍን ሆኖ በደቡብ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል፣ በሰሜን ከመሐዲድ ቀበሌ አስተዳደር፣ በምስራቅ ከባምባሆና ገለጎ ቀበሌ አስተዳደሮች እንዲሁም በምዕራብ ከሱዳን ጋር የሚዋሰን ሆኖ በሚከተሉት አዋሳኝ ሥፍራዎች ውስጥ ይገኛል፡-

፩/ ፓርኩን በምስራቅ በኩል ከሚያዋስነውና በገለጎ ቀበሌ ከሚገኘው የአልቢድ ወንዝ ላይ ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ አልቢድ ኮረብታ አጠገብ ከወንዙ ዳርቻ ላይ በ12 ዲግሪ 29 ደቂቃ 17 ሰከንድ ሰሜን

2/ definitions provided for under Article 2 of the Proclamation shall also be applicable to this regulation;

3/ “beacon” means a demarcation made up of solid materials and erected as a permanent delineator, following trigonometric points in demarcation method;

4/ “Authority” means the Ethiopian Wildlife Development and Conservation Authority established under Proclamation No. 575/2008;

5/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Designation of Alitash National Park

The park known as “Alatish National Park” pursuant to sub-article (1) of Article 4 of the Development, Conservation and Utilization of Wildlife Council of Ministers Regulation No. 163/2008 is hereby designated as “Alitash National Park” (hereinafter called the “Park”).

4. Boundaries of the Park

The Park is found in the State of Amhara North Gondar Zone Kuwara woreda and its special area covers 266,570 hectares bordering the State of Benshangul Gumuz in the south, Mehadid Kebele in the north Bambaho and Gelego Kebeles in the east and Sudan in the west and located within the following demarcation points:

1/ commencing from Beacon number 1 at 12 degree 29 minutes 17 seconds latitude north and 35 degree 48 minutes 33 seconds longitude east at the banks of Albid river in Gelego Kebele which borders the Park in the

ላቲቲዩድና 035 ዲግሪ 48 ደቂቃ 33 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የሚገኘውን ጉልት ቁጥር 1 መነሻ በማድረግ፣ በዚያው አቅጣጫ በ12 ዲግሪ 07 ደቂቃ 29 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 48 ደቂቃ 33 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የሚገኘውን ጉልት ቁጥር 2 በመከተል፣ ከዚያም በ12 ዲግሪ 07 ደቂቃ 35 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 47 ደቂቃ 28 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ ደርሞን አፋፍ ጠርዝ ሾላ ውሃ ላይ አስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 3 ድረስ።

ይ/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ፣ የደርሞን ተራራን አፋፍ ለአፋፍ ተከትሎ ሄዶ አስከ ገለጎ ቀበሌ መጨረሻ አልዋሾ ተራራ ድረስ በመሄድ ከመሃዲድ ቀበሌ ከአልዋሾ ተራራ ሥር የሚነሳውን የአልዋሾን ሽለቆ ተከትሎ ሽለቆውና የአልዋሽ የበጋ የመኪና መንገድ መገናኛ ላይ በ12 ዲግሪ 15 ደቂቃ 07 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 15 ደቂቃ 14 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የሚገኘውን ጉልት 4 ይዞ፣ ከዚያም ሽለቆውን በመከተል ሽለቆው ከበርሚል ወንዝ የሚገናኝበት ቦታ ላይ በ12 ዲግሪ 16 ደቂቃ 10 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 43 ደቂቃ 16 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ አስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 5 ድረስ።

ሀ/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ የበርሚል ወንዝን በመከተል በአምራቱባ ተራራ ትክክል በወንዙ ጠርዝ ላይ በ12 ዲግሪ 18 ደቂቃ 43 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 43 ደቂቃ 22 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ የሚገኘው ጉልት ቁጥር 6 ድረስ።

east and then turning westward nearby Albid hill and following, in the same direction, beacon number 2 at 12 degree 07 minutes 29 seconds latitude north and 35 degree 48 minutes 33 seconds longitude east up to beacon number 3 at 12 degree 07 minutes 35 second latitude north and 35 degree 47 minutes 28 seconds longitude east at the bank of Shola river at the edge of mountain Derhassen;

2/ thence, turning to north east, beacon number 4 at 12 degree 15 minutes 07 seconds latitude north and 35 degree 15 minutes 14 seconds longitude east following the mountain range of Derhassen, all the way up to the end of the border of kemhadid Kebele at Alwasha Mountain and stretching from the Alwasha foot through the Alwasha valley up to the junction of dry weather road of Alitash, and then beacon number 5, 12 degree 16 minutes 10 seconds latitude north and 35 degree 43 minutes 16 seconds longitude east following the valley all the way up to the point at which the valley joins with Bermil river;

3/ thence, up to beacon number 6 at 12 degree 18 minutes 43 seconds latitude north and 35 degree 43 minutes 22 seconds longitude east following the river bermil in the north direction of mount Amrakuba parallel to the banks of the river;

፬/ ከዚያም በዚያው አቅጣጫ የአምራኩባ ተራራን ትይዩ በመከተል በአምራኩባ ተራራና በበርሚል ወንዝ መካከል በ12 ዲግሪ 21 ደቂቃ 45 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 02 ደቂቃ 39 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 7 ድረስ፤

፭/ ከዚያም በዚያው አቅጣጫ በአምራኩባ ተራራ ትይዩ ደናር ወንዝ ዳር ላይ በ12 ዲግሪ 22 ደቂቃ 33 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 42 ደቂቃ 43 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 8 ድረስ፤

፮/ ከዚያም የአምራኩባ ተራራን ወደ ፓርኩ ክልል በማስገባት ከተራራው ግርጌ በ12 ዲግሪ 23 ደቂቃ 53 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 43 ደቂቃ 07 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 9 ድረስ፤

፯/ ከዚያም ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍ፡-

ሀ) በ12 ዲግሪ 24 ደቂቃ 46 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 41 ደቂቃ 28 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 10 ድረስ፤

ለ) በ12 ዲግሪ 24 ደቂቃ 46 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 41 ደቂቃ 10 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 11 ድረስ፤

ሐ) በ12 ዲግሪ 25 ደቂቃ 09 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 40 ደቂቃ 54 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 12 ድረስ፤

4/ thence, in the same direction, up to beacon number 7 at 12 degree 21 minutes 45 seconds latitude north and 35 degree 02 minutes 39 seconds longitude east following the mountain of Amrakuba in a parallel line in between the mountain and bermil river;

5/ thence, in the same direction, up to beacon number 8 at 12 degree 22 minutes 33 seconds latitude north and 35 degree 42 minutes 43 seconds longitude east following the mountain of Amrakuba in a parallel line on Denar river;

6/ thence, up to beacon number 9 at 12 degree 23 minutes seconds 53 latitude north and 35 degree 43 minutes 07 seconds longitude east at the foothill of Amrakuba mountain, including the mountain within the boundary of the Park;

7/ thence, turning to northwest ward:

a) up to beacon number 10 at 12 degree 24 minutes 46 seconds latitude north and 35 degree 41 minutes 28 seconds longitude east;

b) up to beacon number 11 at 12 degree 24 minutes 46 seconds latitude north and 35 degree 41 minutes 10 seconds longitude east;

c) up to beacon number 12 at 12 degree 25 minutes 09 seconds latitude north and 35 degree 40 minutes 54 seconds longitude east;

- መ) በ12 ዲግሪ 24 ደቂቃ 54 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 40 ደቂቃ 30 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 13 ድረስ፤
- ሠ) በ12 ዲግሪ 25 ደቂቃ 10 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 39 ደቂቃ 52 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከተተከለው ጉልት ቁጥር 14 ድረስ፤
- ረ) በ12 ዲግሪ 25 ደቂቃ 24 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 37 ደቂቃ 43 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 15 ድረስ፤
- ሰ) በ12 ዲግሪ 26 ደቂቃ 03 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 38 ደቂቃ 43 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 16 ድረስ፤
- ሸ) በ12 ዲግሪ 27 ደቂቃ 07 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 38 ደቂቃ 19 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 17 ድረስ፤
- ቀ) በ12 ዲግሪ 28 ደቂቃ 47 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 37 ደቂቃ 17 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 18 ድረስ፤
- በ) በ12 ዲግሪ 27 ደቂቃ 50 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 37 ደቂቃ 48 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 19 ድረስ፤

- d) up to beacon number 13 at 12 degree 24 minutes 54 seconds latitude north and 35 degree 40 minutes 30 seconds longitude east;
- e) up to beacon number 14 at 12 degree 25 minutes 10 seconds latitude north and 35 degree 39 minutes 52 seconds longitude east;
- f) up to beacon number 15 at 12 degree 25 minutes 24 seconds latitude north and 35 degree 37 minutes 43 seconds longitude east;
- g) up to beacon number 16 at 12 degree 26 minutes 03 seconds latitude north and 35 degree 38 minutes 43 seconds longitude east;
- h) up to beacon number 17 at 12 degree 27 minutes 07 seconds latitude north and 35 degree 38 minutes 19 seconds longitude east;
- i) up to beacon number 18 at 12 degree 28 minutes 47 seconds latitude north and 35 degree 37 minutes 17 seconds longitude east;
- j) up to beacon number 19 at 12 degree 27 minutes 50 seconds latitude north and 35 degree 37 minutes 48 seconds longitude east;

፳/ ከዚያም ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ለበጎ ወንዝ ጥግ ልዩ ስሙ አምጃሌ ከተባለው ቦታ ላይ በ12 ዲግሪ 30 ደቂቃ 27 ሰከንድ ሰሜን ላቲቲዩድና በ35 ዲግሪ 37 ደቂቃ 14 ሰከንድ ምስራቅ ሎንግቲዩድ ላይ እስከሚገኘው ጉልት ቁጥር 20 ድረስ፤

፱/ ከዚያም ወደ ምዕራብ አቅጣጫ በመታጠፍና የገ ለጎ ወንዝን ድንበር በማድረግ እስከ ኢትዮጵያና ሱዳን ዓለም-አቀፋዊ ድንበር ድረስ፤

፲/ ከዚያም ወደ ደቡብ አቅጣጫ በመታጠፍ በምዕራብ በኩል የኢትዮጵያና ሱዳን ዓለም-አቀፋዊ ወሰንን ተከትሎ የአይማ /ዲንደር/ ወንዝ ከኢትዮጵያ እስከሚ ወጣበት ቦታ ድረስ፤

፲፩/ ከዚያም ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በመታጠፍ በደቡብ በኩል የአማራንና የቤንሻንጉል ጉምዝን ብሄራዊ ክልሎች የሚያዋስነውን የአይማ /ዲንደር/ ወንዝ ተከትሎ በመሄድ እስከ አይማና አልቢድ ወንዞች መገናኛ ድረስ፤

፲፪/ ከዚያም የአልቢድ ወንዝን ተከትሎ ወደ ሰሜን አቅጣጫ በመታጠፍ ወንዙን ተከትሎ ይሄድና አልቢድ ኮረብታ ጥግ ከወንዙ ዳርቻ ላይ እስከሚገኘው መነሻ ጉልት ቁጥር አንድ ድረስ፡፡

፮. የፓርኩ አስተዳደር

፩/ ባለሥልጣኑ በአዋጅ ቁጥር ፳፻፸፮/፪ሺ አንቀጽ ፬ መሠረት ገለጉ ወረዳ ውስጥ በሚያደራጀው የፓርኩ ጽሕፈት ቤት አማካኝነት ፓርኩን ያለማል፣ ያስተዳድራል፤ ሕገ ወጥ ተግባራት እንዳይፈጸሙ በት ይከላከላል፡፡

8/ thence, turning to northward, up to beacon number 20 at 12 degree 30 minutes 27 seconds latitude north and 35 degree 37 minutes 14 seconds longitude east at a place locally known as Amjale, near to the border of Lebego river;

9/ thence, turning westwards, bordering Gelego river, all the way up to the international border of Ethiopia and Sudan;

10/ thence, turning southwards, following the Ethio-Sudan international border to its western side, up to the point at which Ayma /Dinder/ river leaves the boundary of Ethiopian;

11/ thence, turning eastwards, following Ayma /Dinder/ river which borders Amhara and Benshangul Gumz Regions in the south, up to the meeting place of Ayma and Albid rivers;

12/ thence, following Albid river and turning northwards, up to the initial beacon number one.

5. Administration of the Park

1/ The Authority shall develop, administer and protect the Park from illegal acts through the Park's office to be organized at Gelegu worda pursuant to Article 4 of the Proclamation No. 575/2008.

፪/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የፓርኩ አማካሪ ኮሚቴ (ከዚህ በኋላ “ኮሚቴ” እየተባለ የሚጠራ) በዚህ ደንብ ተቋቁሟል።

፯. የኮሚቴ አባላት

ኮሚቴው የሚከተሉት አባላቶች ይኖሩታል፦

፩/ የቋራ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ..... ሰብሳቢ፤

፪/ የወረዳው ባህልና ቱሪዝም ጽሕፈት ቤት ኃላፊአባል፤

፫/ የፓርኩ አዋሳኝ ቀበሌ አስተዳደር ኃላፊዎች..... አባላት፤

፬/ የገለጉ ወረዳ ሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ሁለት ተወካዮች.....አባላት፤

፭/ የገለጉ ወረዳ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አንድ ተወካይ.....አባል፤

፮/ የፓርኩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ...አባልና ፀሐፊ።

፯. የኮሚቴው ሥልጣንና ተግባራት

ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

፩/ የፓርኩ ጽሕፈት ቤት የቱሪስት ተግባርና ኃላፊነት እንዲወጣ ምክር ይሰጣል፤

፪/ በፓርኩ አካባቢ የሚኖሩ የኅብረተሰብ ክፍሎች ባለቤትነት ተሰምቷቸው በፓርኩ አጠባበቅ ላይ የኅላ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ሃሳቦችን ያቀርባል፤

፫/ ከፓርኩ ጽሕፈት ቤት ጋር በመሆን የፓርኩን ዓመታዊ እቅድ ያወጣል፤ የእቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለባለሥልጣኑ ከመቅረቡ በፊት ገምግሞ አስተያየት ይሰጣል።

2/ Without prejudice to sub-article (1) of this Article an Advisory Committee of the Park (hereinafter the “Committee”) is hereby established.

6. Members of the Committee

The Committee shall have the following members:

1/ the Kuwara Woreda Chief AdministratorChairperson;

2/ the head of Kuwara Woreda Culture and Tourism Office.....member;

3/ heads of the adjoining kebele administrationsmembers;

4/ two representatives of Gelgu town women and youth associations.....member;

5/ a representative of the Gelgu town tourist operators.....member;

6/ head of the Office of the Parkmember and secretary.

7. Powers and Duties of the Committee

The Committee shall have the powers and duties to:

1/ advise the office of the Park in discharging its duties and responsibilities;

2/ advise the office of the Park to enhance the contribution of the local community around the Park in the management and conservation of the Park with a sense of ownership;

3/ prepare the Park’s annual plans together with the office of the park and, evaluate and review performance reports before they are being submitted to the Authority.

፩. የኮሚቴው ስብሰባ

- ፩/ ኮሚቴው በሦስት ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊያደርግ ይችላል፡፡
- ፪/ ከኮሚቴው አባላት ከግማሽ በላይ በስብሰባ ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡
- ፫/ የኮሚቴው የውሳኔ ሀሳብ በድምጽ ብልጫ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምፅ ይኖረዋል፡፡
- ፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ኮሚቴው የራሱን የስብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡

፪. የተከለከሉ ተግባራት

በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፰፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፭(፩) ከተመለከቱት የተከለከሉ ተግባራት በተጨማሪ የሚከተሉትን ተግባራት በፓርኩ ክልል ውስጥ መፈፀም የተከለከለ ነው፡-

- ፩/ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፤
- ፪/ ለምግብ መያዣና ለመሳሰሉት ቆሻሻዎች በዘፈቀደ በየቦታው በፓርኩ ውስጥ መጣል፤
- ፫/ የእንስሳት ማጥመጃ ወይም ማደኛ መሣሪያ ይዞ ወደ ፓርኩ ውስጥ መግባት፡፡

፫. አስተዳደራዊ ቅጣት

፩/ በዚህ ደንብ አንቀጽ ፱ ወይም በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፰፫/፪ሺ፩ አንቀጽ ፭(፩) የተከለከሉትን ተግባራት በመተላለፍ በዱር እንስሳት

8. Meetings of the Committee

- 1/ The Committee shall meet once in every three months; provided, however, that extraordinary meetings of the Committee may be held at any time, as may be necessary.
- 2/ There shall be quorum where more than half of the members of the Committee are present at a meeting.
- 3/ Recommendations of the Committee shall be passed by majority votes; in case of a tie the Chairperson shall have a casting vote.
- 4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure for conducting meetings.

9. Prohibited Activities

In addition to the prohibited activities provided for under Article 5(1) of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008, carrying out the following activities within the Park area shall also be prohibited:

- 1/ entering the Park holding poisonous substances;
- 2/ arbitrary disposal of trash in the Park such as packing cases of foodstuff and other leftovers;
- 3/ entering the Park with a snare or a hunting weapon.

10. Administrative Penalty

1/ Whosoever causes damage to wildlife or wildlife resource in contravention of Article 9 of this Regulation or sub-article (1) of Article 5 of the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of

ወይም በዱር እንስሳት ሀብት ላይ ጉዳት ያደረሰ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ ፲፮ ንዑስ አንቀጽ (፩) ፊደል ተራ (ለ) መሠረት መቀጣቱ እንደተጠበቀ ሆኖ በዱር እንስሳት ልማት፣ ጥበቃና አጠቃቀም የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፩፻፷፫/፪ሺ፩ ላይ በተቀመጠው የዋጋ ተመን መሠረት የዱር እንስሳውን ወይም የዱር እንስሳት ሀብቱን ዋጋ ይከፍላል።

፪/ ባለሥልጣኑ ፓርኩ ከሚገኝበት አካባቢ አስተዳደር ጋር በመነጋገር ወደ ፓርኩ ክልል የሚገቡ የቤት እንስሳትን በሚመለከት የሚጣል ከአካባቢው ነዋሪዎች አቅም ጋር ተመጣጣኝ የሆነ አስተዳደራዊ መቀራረብ ተመን ሊያወጣ ይችላል።

፲፩. የመተባበር ግዴታ
ማንኛውም ሰው የፓርኩን ዳር ድንበር ለማስከበር በሚደረገው እንቅስቃሴ ከባለሥልጣኑ ጋር የመተባበር ግዴታ አለበት።

፲፪. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥር ፳ ቀን ፳፯ኛ ዓ.ም

ኃይለማርያም ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

Ministers Regulation No. 163/2008 shall, without prejudice to the penalty prescribed under paragraph (b) of sub-article (1) of Article 16 of the Proclamation, be liable to pay the price of the wildlife or wildlife resource as provided for by the Wildlife Development, Conservation and Utilization Council of Ministers Regulation No. 163/2008.

2/ The Authority may, in consultation with the local administrations adjoining the Park, determine the rate of fine to be imposed for the transgression of domestic animals into the Park, by taking into account the financial capacity of the local communities.

11. Duty to Cooperate
Any person shall have the duty to cooperate with the Authority in relation to the protection of the Park.


12. Effective Date
This Regulation shall come into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 16th day of January, 2015.

HAILEMARIAM DESSALEGN

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አባሪ / Annex የአልባኛ ብሔራዊ ፓርክ ካርታ / Alitash National Park Map



u n d a n

በርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት